



በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት

አውስትራሊያ ውስጥ በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት ተቀባይነት የለውም።

በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት ህግን በመተላለፍ የሚፈጸም ወንጀል ነው።

እነዚህን ወንጀሎች የሚፈጽም ግለሰብ፣ ወንድም ሆነ ሴት፣ ወደ እስር ቤት ሊገባ ይችላል።

እርስዎ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው አደጋ ላይ እንደሆነ ካወቁ **000** ብለው ፖሊስ ጋር ይደውሉ።
የአውስትራሊያ ፖሊሶች ደህንነትን የሚያስጠብቁና ሊታመኑ የሚችሉ ናቸው።
ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት በ**1800 737 732** ላይ 1800RESPECT ብለው ይደውሉ።
አስተርጓሚ በነጻ ማግኘት ከፈለጉ **131 450** ይደውሉ።

የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) በምንም ዓይነት ሁኔታ በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃትን አይታገስም።

በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት፣ በአንድ የህይወት አጋር አእምሮ ውስጥ ፍርሀትን በመዘራት ወይም በደህንነታቸው ላይ ስጋትን በመፍጠር ግለሰቡን ለመቆጣጠር ሲባል አንደኛው ወገን የሚንጸባርቃቸው ባህሪያትን ወይም ማስፈራሪያዎችን ይጨምራል። በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት የሚከተሉትን ይጨምራል፡-

- መግታት፣
- ማነቅ፣
- የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለአጋር ወይም ለቤተሰብ አለመስጠት፣
- አጋርን ከወዳጅና ቤተሰብ ጋር እንዳይገናኝ መከላከል፣
- መሳደብ ወይም ያለማቋረጥ አጋርን ዝቅ በሚያደርጉ ቃላት መናገር፣
- የኑሮ አጋርን አስገድዶ የቦታ ግንኙነት መፈጸም፣ እንዲሁም
- ልጆችን ወይም የቤት እንስሳትን ማስፈራራት።

ሴቶችም እንደ ወንዶች እኩል መብት አላቸው።

በአውስትራሊያ ህግ መሠረት ወንዶችም ሆኑ ሴቶች እኩል ናቸው።

እያንዳንዱ ሰው ከቤተሰቡ አባላት፣ ከጓደኞቹና ከዘመዶቹ ጋር ገንቢና ስጋት የሌለበት ዝምድና የመመስረት መብት አለው። ጥቃት መፈጸም በምንም ዓይነት እንደ ተራ ነገር አይታይም። የትኛውም ሰው ቢሆን ሲያመናጭቁት ወይም ጉዳት ሲደርስበት ተቀብሎ መኖር የለበትም።

አውስትራሊያ ውስጥ ባህል ላይ ያተኮሩ በዚህ ረገድ እርዳታ ሊሰጡ የሚችሉ አገልግሎቶች አሉ።

1800RESPECT የአውስትራሊያ ብሄራዊ ጾታዊ ጥቃት፣ የቤተሰብ እና የቤት ውስጥ ጥቃት የምክር አገልግሎት (Australia's national sexual assault, family and domestic violence counselling service) ሰጪ ነው። ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የሰልክ እና የአንላይን የምክር አገልግሎት እና መረጃ ይሰጣል። ምክር ሰጪዎቹ ያዳምጡዎታል፤ ጥያቄዎችዎን ይመልሳሉ እንዲሁም በአካባቢዎ ወደሚገኙ ሌሎች እገዛ ሰጪዎች ይመሩዎታል።

በ**1800 737 732** ይደውሉ ወይም የ፡-በ www.1800RESPECT.org.au አድራሻ **1800RESPECT** ድረ-ገጽን ይጎብኙ።

አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?

የትርጉም እና የማስተርጎም አገልግሎት (**Translating and Interpreting Service**) (TIS)ን በሰልክ ቁጥር **131 450** ደውለው ያነጋግሩ። TIS ባልደረባ የሆነ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር እንዲነጋገሩ ሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር አገልግሎት አይሰጥም። ሁሉም የሰልክ ጥሪዎች ከክፍያ ነጻ ከመሆናቸውም በላይ ጉዳዮችሁ በሚስጥር ይያዛል።